

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያዎች

1. ዛሬ ከአምልኮ በኋላ ወላጆችን ሁሉ የልጆች አገልግሎት ክፍል ለስብሰባ ስለሚፈልገን እንድንገኝ በጌታ ፍቅር ይጠይቃሉ።
2. ጁን 3/2018 የቃል አገልጋዮች አስቸካይ ስብሰባ ይኖረናል። ቦታው፡- በቤተክርስቲያኒቱ ቅጥር ግቢ፤ ሰአት፡- 12፣30 ጀምሮ
3. በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልምን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።
4. በቤተክርስቲያናችን በለዩ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ ቀጥሎ በተገለጹት ቀናት ከእሁድ አምልኮ ፕሮግራም በኋላ ከሽማግሌዎች ጋር ስብሰባ ስለሚኖረን በጊዜ ስሌዳችሁ መሰረት እንድትገኙ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን።

- ⇒ ሜይ 27/2018 ዲያቆናት
- ⇒ ጁን 3/2018 ህንጻ ኮሚቴ
- ⇒ ጁን 10 /2018 ወንጌል ስርጭት
- ⇒ ጁን 17 /2018 ኃይል በሙሉ
- ⇒ ጁን 24/2018 ከጸሎት አገልጋዮች
- ⇒ ጁላይ 1 /2018 የቤት ለቤት ህብረት መሪዎች
- ⇒ ጁላይ 8/2018 የልጆች አገልግሎት
- ⇒ ጁላይ 15/2018 ኮሚኒኬሽን ሚዲያ
- ⇒ ጁላይ 22/2018 የእሁዳዎች አገልግሎት
- ⇒ ጁን 29/2018 ርህራሄ አገልግሎት



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎብኙ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች
 ወንጌላዊት
 ቤተ
 ክርስቲያን



Chicago
 Yemsrach
 Evangelical
 Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“እርሱ ያከብረኛል፣ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋልና።”
 (ዮሐ. 16:14)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
 4455 N. Seeley Avenue
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

June 3, 2018

ግንቦት 26፣ 2018 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ዘሪሁን ዳዊት
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም አያሌው አስፋው
ቃል	ወንድም ረድኤቱ ካሳ
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፤ እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለ ሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው፤ ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውሥጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ።” (ዮሐ. 14:15-17)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

ልዩ መንፈስ – ፈጽሞ መከተል!

“ከእኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀሰጡ፤ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ።” (ኢ.ያሱ 14:8)

የእግዚአብሔር ሰው ካሌብ ልዩ መንፈስ የነበረው ሰው ነው። ካሌብ የነበረው የልዩነት መንፈስ የእምነት መንፈስ ነው። ካሌብ በእግዚአብሔር ያመነ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ነው። ይህ የልዩነት መንፈስ ደግሞ በእግዚአብሔር የተሰፋ ቃል ላይ ፈጽሞ የመደገፍ መንፈስም ነው። እንዲሁም ይህ ልዩ መንፈስ እግዚአብሔርን ፈጽሞ የመከተል መንፈስ ነው።

ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽሞ የተከተለ ሰው ነው። ይህንን ደግሞ ካሌብ እራሱ “እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ” (ቁ. 8) በማለት ያረጋግጥናል። ይህ ደግሞ ካሌብ ስለ ራሱ ምስክርነት እየሰጠበት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት የተገለጠ ነበር። ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽሞ በመከተሉ የሚረግጠው ምድር ሁሉ ለእርሱና ለዘፋ ርስት እንደሚሆን ሙሴ መስክሯል። (ቁ. 9) ሙሴ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም እራሱ ካሌብ ፈጽሞ እንደተከተለው መስክሮለታል። (ዘኁ. 32:11-12፤ ዘዳ. 1:36) ከዚህም የተነሳ ትውልዱ ሁሉ በምድረበዳ ሲቀር ካሌብ ግን በሕይወት ቆይቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ገባ። ኬብሮንንም ርስት አድርጎ ወሰደ። (ቁ. 14)

ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ነበር የተከተለው። እግዚአብሔርን የተከተለው በሙሉ ልቡ ነበር። ሁለንተናውን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ነው። ካሌብ ያልፍበት የነበረው ሁኔታና አካባቢው ልብን ሊከፍሉና ማመንታት ውስጥ ሊያስገቡ የሚችሉ ነበሩ። እርሱ ግን ከአስሩ ወገኖቹ ጋር ለአሰሳ በወጣ ጊዜ የተሰለፈው ከብዙሃኑ ሃሳብ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ሃሳብ ጋር ነበር። አብረውት የወጡት አሰሩን አልተከተለም። እንዲሁም ተስፋ የቆረጠውንም ሕዝብ አልተከተለም። እርሱ እግዚአብሔርን ተከተለ።

መከተል የራስን ሃሳብ በእግዚአብሔር ሃሳብ መጠቀሙን የሚጠይቅ ነው። በፈቃዱ ውስጥ መግባትን ይጠይቃል። ጌታችንም በወንጌላት ያስተማረን “እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር፣ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ” በማለት ነው። (ማቴ. 16:24) የተጠራው ጌታን እንድከተል ነው። የራሳችንን ፈቃድ እያገለገልን ጌታን ለመከተል አንችልም። መከተል መስቀልንም መሸከም ይጠይቃል። ነገር ግን ጌታን በፍጹም ልብ ስንከተል እንደ ካሌብ ከመልካም ነገር አንጎድልም። በህይወት እንኖራለን፤ ርስታችንን እንወርሳለን፤ በተሰፋው ቃል ላይ እንደገፋለን፤ ሽምግልናችን በዘይት ይለመልማል። ወገኖቹ፡- በተሰጠን ዘመን ልክ እንደ ዳዊት የእግዚአብሔር ሃሳብ እንድናገለግል እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን!